

"ገሐድ" - የመፅሐፍ፣ደራሲ አሠገደ ገ/ሥላሴ
ከ አያልነሽ

"ገሐድ" "ገሐድ" ሲሉኝ ገሐድን ፍለጋ፤
መጣሁ ደረሰኩ ሰትል የደደቢት ፍልፈል በመቀሌ ታርጋ፤
አፈ ምግብ ሳይሸር አድር አንደተዘጋ፤
ከእንቅልፌ ነቅቼ ማለዳ ሲነጋ፤
አዋጅ! አዋጅ! ሲባል፤ አዋጁን ሰምቼ፤
"ገሐድን" ላዳመጥ ኳተንኩኝ፤ ርጥኩኝ ጀርዬን ከፍቼ።

ገሀድ የሆነውን፤ ፀሃይ የሞቀውን፤ ዓለም ያወቀውን፤
ማነህ? ማነሽ? ሲባል ማንነት ገላጫን፤
ተክታ ለማቆም በጎጥ፤ በክልሉኝ ኢትዮጵያዊነትን፤
አልፈልግም ብላ፤ አላውቀውም ብላ፤ ገና ከጥዋቱ፤
ከደደቢት በቅላ ኢትዮጵያዊነት ላይ ጦር ሰብቃ በከንቱ፤
ሰንቱን ኢትዮጵያዊ ነፍሱን ሁሉ ነጥቃ፤ ቀብራ ከነአጥንቱ፤
ሰንቱን ያለ ፍትህ ጠልፋና ቀርጥፋ፤ ፈርሶ አያለ ቤቱ፤
ገሐድ በቆመና 40 ዓመት ተወግዛ፤ 40 ዓመት ተወግራ ከሞተችበቱ፤
በጎጥ ሻሽ ታንቃ፤ ፈርደው ገንዘባት ከቀበሩበቱ፤
ይኸው አንደገና ከደደቢት ጉድጓድ በመቀሌ ዞራ፤
'ገሐድ' ላውጣ ብላ መጣች በየቤቱ።

"ገሐድ" የሚባለውን መጽሐፍ ጻፍኩ ያሉት የሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት/ወያኔ) መሥራች አቶ አሰገደ ገ/ሥላሴ፤ እስከዛሬ ተደብቆ የቆየውን የወያኔን ምሥጢር የሚያወሳ መጽሐፍ አቅርቦአለሁና አንብቦት ብለው በአንድ ራዲዮ ጣቢያ ቃለ-ምልልስ ማድረጋቸውን፤ አቶ ተደላ አሰፋው የተባሉ ግለሰብ በደብተራው ድረ ገጽ ላይ የላኩትን/የተለጠፈውን ፅሁፋቸውን ተመለከትኩ። አቶ ተደላ አሰፋው በዚህ በላኩት ፅሁፋቸው ላይ፤ አቶ አሰገደ ገ/ሥላሴ በራዲዮ ላይ ያደረጉትን ቃለ ምልልስም አያይዘው በመልቀቃቸው ቃለ ምልልሱን እንዳዳምጠውም ረድተውኛል- አመሠግናለሁ። ለፅሁፊም መነሻ የሆነኝ ይኸው የአቶ አሰገደ ገ/ሥላሴ የቃለ መጠይቅ ቆይታ ነው። አቶ አሰገደ ይህንን ቃለ መጠይቅ የሰጡት በትግራይ ክ/ሀገር መቀሌ ውስጥ ሆነው ነው። በተጨማሪም አቶ አሰገደ ገ/ሥላሴ ይህንን መፅሐፍ ከትግራይ ክ/ሀገር መቀሌ ፅፈው አቅረብኩ ሲሉን፤ ልብ በሉ አንገቢዎቻችን ወጣቱና ተወዳጁ የመዚቃ አቀንቃኝ ቴዎድሮስ ካሣሁን (ቴዲ አፍሮ) ደግሞ በመዝፈኑ ብቻ የሐሰት ክስ ተመስርቶበት፤ አቶ አሠገደ ገ/ሥላሴ የመሠረቱትና ያቆሙት የወያኔ ገዥ ቡድን ዘብጥያ አውርዶታል ኢትዮጵያ (አዲስ አበባ)ውስጥ። ዛሬ ታዲያ የደደቢትን ምስጢር "ገሐድ" አደረገሁ የሚል መፅሀፍ ከመቀሌ ሲመጣ፤ 4 ጥያቄዎችን እንዳነሣ አድርገኛል።

1. የአዲስ አበባው ወያኔና፤ የትግራይ ክ/ሀገሩ ወያኔ የተለየፍ ናቸውን?
2. የ "ገሐድ" ደራሲ አቶ አሰገደ ገ/ሥላሴ ይህንን "ተደብቆ" የኖረ ነው ያሉትን የደደቢት "ምስጢር" እስከዛሬ ሳያውጡትና ሳይፅፉት ከርመው፤ ኢትዮጵያንና ሕዝቧን እንደመኸገር ተጣብቆ 40 ዓመት ሙሉ ገዝግዘና ሰርሰሮ፤ አቆሰሉና አድምቶ በድካሟና በጭንቋ ላይ ከብር ሲደልቅ የኖረው የአቶ አሰገደ ወያኔ ድንገት አሁን ነቅቶ፤ የወያኔ ፀረ-ኢትዮጵያዊነት ከአገር አልፎ በዓለም ደረጃ በገሐድ ተጋልጦ የኢትዮጵያ ሕዝብ በቃኝ፤ አምቢኝ ለወያኔና ለዘረኝነት ባለበትና በአለቀ ሠዓት ላይ የ "ገሐድ" አመጣጥ ከቶ ለምን ይሆን? የጤና ነውን?
3. ሌላውን ጉዳይ ደግሞ ቀስ ብዬ ልንገራችሁ እነርሱ እንዳይሰሙኝ ብዬ ነው-አንገቢዎቼ፤ በጀርአችሁ ነው ሹክ የምላችሁ። እነዚህ የቴ.ፒ.ኤል. ኤፍ/ ወያኔ መሥራችና አባል

የነበሩ ሰዎች ከወያኔ ወጣን ካሉን በኋላ፤ በየአቅጣጫው ዛሬ አለን አለን ማለታቸው ምንን ያመለክታቸዋል ? እስኪ እንደ ታዛቢ አይናችሁን፤ ጀርአችሁን ከፍታችሁ ተከታተሉ? "አባብ ያየ በልጥ ይደነብራል" ይባል የለ።

4. ለገሠ ዜናዊ በየአቅጣጫው ውጥረት ውስጥ ገብቷል። መንግሥት የሌለው ሶማሊያ እንኳ "ጦርነት እንሰራለን" እያለ ሲተረተር የኖረውን ወያኔን በጌቶቹ ፊት አያሳደደና አያዋረደ በመግረፍ እንዲወጣ/ እንዲያፈገፍግ በማሰገደድ ላይ ነው አንድ በሉ፤ በራሱም በወያኔ ውስጥ ያለው ቅራኔም እያገረሽ ሹም ሽር በማድረግ ብቻ ሊወጣው አልቻለም ይህንንም ያዙልኝ፤ የኢትዮጵያ ሕዝብ ደግሞ በወያኔ ላይ አኩርፎ አይኑን አያሳየን ያለበት ሁኔታ ነው ሌላው ትልቁ ጭንቅ አሰቡት እንግዲህ፤ የወያኔው ወኪል ለገሠ ዜናዊ በአሁኑ ሠዓት የዛፍ ላይ እንቅልፍ መሆኑ ደግሞ ፣ ... ወዘተ እንግዲህ የሚያመለክተው የዚህን አገዛዝ አስከሬ ውድቀት ቆመን ከምናይ፤ ዝቀን ያልጨረሰነውን የኢትዮጵያን ሃብት ደግሞ እንዲሁ ለነፍጠኛው ኢትዮጵያዊ አይናችን አያይ ከምንተው፤ "የትግራይ ትግርኝ" ተረካቢዎች ብንዘጋጅስ እያሉ አይመስላችሁም - ወገናችን? መቼም የእኔ ነገር አንኝህን ወያኔዎች አላምናቸውም። ምናባቴ ላድርግ ኢትዮጵያዊነትን ክደው፤ ኢትዮጵያዊነታቸውን ጠልተው ድፍን 40 ዓመት ሙሉ ኢትዮጵያን ሲያደሙና ሲያቆሱ በማየቴ ነው ዘመዶቼ - እንደትፈርዱብኝ።

ደግሞ ታለምልሉን ያደረገው (ጠያቂው) ጋዜጠኛ አልፎ ሄዶ አቶ አሰገድ ገ/ሥላሴ መጽሐፋቸውን መቀሌ ውስጥ ተቀምጠው መጻፋቸውን በማድነቅ፤ የ "ጀግና" ክብርም አጎናጽፏቸዋል ሃ! ሃ! ሃ! ሃ! ይሁና - ጋዜጠኛ! እንዲህ ይባላል እኮ "ጌታዎን የተማመነች በግ ላቷን ውጭ ታሳድራለች" የሚባለውንም አባባል አቶ አሰገድ ገ/ሥላሴ ያውቁታል፤ ድንገት አንተ ጋዜጠኛው የግታውቀው ከሆነ። ይልቅስ ሰለ ኢትዮጵያ በማቀንቀኑ በቃሊቲ አሥር ቤት ፍጻ የሚቆጥረውን የቴዲ አፍሮን ጉዳይ አቶ አሰገድን ጠይቅልን፤ ከአሥሩም ይፈታልን፤ የታሰረውም ያላገባብ ነውና! ጋዜጠኛ

በጄ! ውድ አንባቢዎች! ልሠናበታችሁ ነው፤ ግን በአውሮፓ የሚወራውን ሹክሹክታ ሳላካፍላችሁ አልሄድም። አቶ አረጋዊ በርሄም መፅሐፍ ጽፈዋል አሉ፤ ከአቶ አሰገድ ገ/ሥላሴ "ገሐድ" በኋላ ያወጡት ይሆናል፤ ከሳቸው በኋላ የሚተርፈን ገንዘብ ካለ ደግሞ ለአቶ አረጋዊ በርሄም መፅሐፍ እንተርፋለን ማለት ነው ። ደግሞም ዶክተር ሆነዋል አሉ። መቼም ከአውሮፓው ሹክሹክታ የሠማሁትን ሳላካፍላችሁ እንዳልለዩ ብዬ ነው።
ወይ መጻፍቲ! አሉ ባራክ ኦባማ!

የሕዝብ ድምፅ ይከበር! የታሠሩ የፖለቲካ እስረኞች በሙሉ ይፈቱ!
ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!
ችር ይገጠመን።